

Lev

Chapter 3

Amharic Interlinear

Reference: Amharic Selassie Bible

אִם	זָכַרְתָּ	אִם	מִקְרִיב	הִנֵּה	הַבֶּקֶר	מִן	אִם	קָרְבָנֶךָ	שְׁלָמִים	זָבַח	וְאִם	1
h	ወንድ	h	አቀረበ	አሱ	-ያ-ከብት	-ከ	h	ቅርባን	የሰላም	መሥዋዕት	-አና-ከ	
	H2145		H7126	H1931	H1241				H8002	H2077		
								יְהִי	לִפְנֵי	מִקְרִיבֶנּוּ	תִּמְוִים	נִקְבָּה
								አገዚአብሔር	ፊት-የ	አቀረበ	ያለ-ቀፋ	-አና-ሴት
								H3068	H6440	H7126	H8549	H5347

ቀርባኑም የደገነት መሥዋዕት ቢሆን፤ ከላሞች መንጋ ተባት ወይም እንስሳት ቢያቀርቡ፤ ነውር የሌለበትን በእግዚአብሔር ፊት ያቅርቡ።

אֶהְרֶן	בְּנֵי	וַיִּקְרָא	מוֹעֵד	אֶהְלֵךְ	בְּתַח	וַיִּשְׁתַּחֲוֶה	קָרְבָנֶךָ	רֹאשׁ	עַל-	יְדֵי	וְסִמְנֶךָ	2	
አርን	ልጆች	-አና-ረጨ	መገናኛ	ድንኳን	በር-የ	-አና-አረደ	ቅርባን	ራስ-የ	-በ	አጁ	-አና-ደገፈ		
H0175		H2236	H4150	H0168	H6607					H3027	H5564		
									עַל-	הַיָּמִין	אֶת-	הַכְּהֹנִים	
									-በ	-ያ-ደም)አ(-ያ-ካህናት	
									H5439	H4196	H1818	H0853	H3548

እጁንም ለቀርባን በቀረበው ራስ ላይ ይጭናል። በመገናኛውም ድንኳን ደጃፍ አጠገብ ያርደዋል፤ የአርንም ልጆች ካህናቱ ደሙን በመሠዊያው ላይ በዙሪያው ይረጨታል።

אֶת-	הַמִּכְסָּה	הַחֹלֶב	אֶת-	לִיהֹנָה	אֲשֶׁר	הַשְּׁלָמִים	מִזְבַּח	וְהַקְרִיב	3
)አ(-ያ--አና-አንሸፍነው	-ያ-ሰብ)አ(-ለ-አገዚአብሔር	የአሳት	-ያ-የሰላም	-ከ-መሥዋዕት	-አና-አቀረበ	
H0853	H3680	H2459	H0853	H3068	H0801	H8002	H2077	H7126	
								הַקְרִיב	
								-ያ-ውሰጥ	
								H7130	

ከደገነቱም መሥዋዕት ለእግዚአብሔር የአሳት ቀርባን አድርጎ ያቀርባል፤ የሆድ ዕቃውን የሚሸፍነውን ስብ፤ በሆድ ዕቃውም ላይ ያለውን ስብ ሁሉ።

הַכְּסָּיִם	עַל-	אֲשֶׁר	עֲלֵהּ	אֲשֶׁר	הַחֹלֶב	וְאֶת-	הַכְּלִיֹּת	שְׁתֵּי	וְאֶת	4
-ያ-አፀዋት	-በ	ያ	-በ-እርሱ-ላይ	ያ	-ያ-ሰብ	-በ	-ያ-ከላላት	ሁለት	-በ	
H3689					H2459	H0853	H3629	H8147	H0853	

ሁለቱም ከላላቶች፤ በእርሱም ላይና በጎድኑ አጠገብ ያለውን ስብ፤ በጉብቱም ላይ ያለውን መረብ ከሁለቶች ጋር ይወስዳል።

הַעֲצִיִּים	עַל-	אֲשֶׁר	הַעֲלָהּ	עַל-	הַמִּזְבֵּחַ	אֶהְרֶן	בְּנֵי	אֶת	וְהַקְטִיר	5
-ያ-አፀዋት	-በ	ያ	-ያ-የሚቃጠል	-በ	-በ-መስዋዕት	አርን	ልጆች	አሱን	-አና-አቃጠለ	
H6086					H4196	H0175	H0853			

የአርንም ልጆች ከሚቃጠል መሥዋዕት ጋር በመሠዊያው ላይ በአሳት ላይ ባለው በእንጨቱ ላይ ያቃጥሉታል፤ የአሳት ቀርባን ለእግዚአብሔር ጣፋጭ ሽታ ነው።

13
 ባን ልጆች ስጦታ
 ልጆች -አና-ረጨ ስጦታ
 H2236 H4150 H0168 H6440 H0853 H3027 H0853 H5564

ጠቅላይ ስጦታ
 ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ
 H5439 H4196 H1818 H0853 H0175

እጅግም በራሱ ላይ ይጫንበታል። በመገናኛውም ድንኳን ፊት ያርደዋል፤ የአገግም ልጆች ደሙን በመሠዋዎሁ ላይ በዙሪያው ይረጩታል።

14
 ባን ልጆች ስጦታ
 ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ
 H7130 H0853 H3680 H2459 H0853 H3068 H0801 H7126

ጠቅላይ ስጦታ
 ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ
 H7130 H2459 H3605 H0853

ከአርሱም ለእግዚአብሔር የእሳት ቀርባን አድርጎ ያቀርባል፤ ሆኖ ዕቃውን የሚሸፍነውን ስብ፣ በሆኖ ዕቃውም ላይ ያለውን ስብ ሁሉ።

15
 ስጦታ
 ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ
 H3689 H2459 H0853 H3629 H8147 H0853

ጠቅላይ ስጦታ
 ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ
 H5493 H3629 H3516 H3508 H0853

ሁለቱንም ኩላሊቶች፣ በእነርሱም ላይና በጎድኑ አጠገብ ያለውን ስብ፣ በጉብቱም ላይ ያለውን መረብ ከኩላሊቶች ጋር ይወስዳል።

16
 ስጦታ
 ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ
 H3068 H2459 H3605 H5207 H7381 H0801 H3899 H4196 H3548

ካህኑም በመሠዋዎሁ ላይ ያቀጥላል፤ በእሳት ላይ ጣፋጭ ሸታ እንዲሆን የተደረገ መብል ነው። ስብ ሁሉ ለእግዚአብሔር ነው።

17
 ስጦታ
 ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ ስጦታ
 H0398 H3808 H1818 H3605 H2459 H3605 H4186 H3605 H1755 H5769 H2708

፩
 ፪

ስብና ደም እንዲትበሉ በምትኖሩበት ሁሉ ለልጅ ልጆችሁ የዘላለም ሥርዓት ነው።